

ቤተ-አማራ በአማራ ክልል የአነጻጽ ግልባጭ

ሰርፀ ደስታ

ቤተ-አማራ በአማራ ክልል የአነጻጽ ግልባጭ (ሰርፀ ደስታ)

January 18, 2018

በመጀመሪያ በዶ/ር መረራ መፈታት ደስ ብሎኛል ደስ ይበላችሁ! አሁን በነጻነት መናገር ይችላል! በገዛ አገሩ ማን ምን ያገባዋል! በቅጽበት እየሆነ ያለው ይህም ነው። ኢትዮጵያዊነት ጉልበት እያገኘ ነው!! በታሰሩ ጊዜ ሊያምታቱን መረራን ከሌሎች ጋር ወንጅለዋቸው ነበር። የሚከተለውን ትዝብቴን ተናግራ ነበር። <http://www.satenaw.com/amharic/archives/31140>

በዚህ ወደ ተነሳሁበት። ዘረኛው አነጻጽ ከዘረኛው የህወሀቱ ትግራ ጋር በመተባበር የመጀመሪያ ሥራ ያደረጉት ኢትዮጵያዊነትን ከሕዝብ ማጥፋት ነበር። ከሁሉም ሕዝብ ደግሞ የአሮሞ ሕዝብ ኢላማ ነበር። ከኢትዮጵያዊነት አስወጡትና ለዘመናት መከራ ዳረጉት ብዙ ሌሎች የኢትዮጵያ ሕዝቦችም የዚህ-መ መከራ ሰለባ ሆኑ። እስከቅርብ ጊዜ ድረስ ኢትዮጵያዊነት ለአማራ ብቻ ተሰጥቶ ቆየ። አማራ በማንነቱ ቢታረድም፣ ቢታሰርም ቢሰቃይም ኢትዮጵያዊነቱ ግን እንዳለ ነው። ይህን ያየች ወያኔ ይህ አማራ ውስጥ የተዳፈነ ኢትዮጵያዊነት አንድ ቀን ጉድ እንደሚያደርጋት ተረዳች። በመሆኑም የኢትዮጵያዊነት ዋና ክምችት ያለበትን የአማራ ክልል ጎንደርን ኢላማ አደረገች። ቅማንትና አማራ የሚል የዘረኝነት መርዝ መርጨት ጀመረች። ይህ የሆነው ከጥቂት አመታት በፊት ነበር። ጉዳዩ እስከ ቅርብ ቀጥሎ በመጨረሻ ጎንደራዎች እኛ በዘር አንለያይም የሚል ጽኑ አቋም በመያዛቸው የወያኔ ሴራ ውሃ በላው። ታዲያ ቅማንትና አማራ ብላ በተነሳችበት ወቅት ከዚህም ከዛም ለመግባት ያስቸገራት አማራነት ሳይሆን ኢትዮጵያዊነት መሆኑን ያየችው ወያኔ ቤተ አማራ የሚል ለአማራ ተቆርቋሪ በመምሰል አማራን ከኢትዮጵያዊነት የሚያመክንላት ቡድን መሠረተች። ልብ በሉ ይህ የተመሰረተው በቅማንት አማራ በሚል ዘመቻዋ ጊዜ ነው። ቡድኑን የሚመሩትም አማራን ከእነ ጭርሱ የማያውቁት ወያኔ ያሳደገቻቸው የአዲስ አበባና የሌሎች ቦታዎች አማርኛ ተናጋሪዎች ናቸው። በኋላ ብዙ የምርምር አማራ የሆኑ ይህን ቡድን ተቀላቀሉ። በአንድ ጊዜ ተመሰገቡት። ጉዳዩ ግን በሬ ሞኙ ሳሩ አይተህ ገደሉን ሳታይ ነው። ብዙ አማሮች ከመጀመሪያው ያለውን ሴራ ሳያጤኑ ደጋፊ ሆኑ ወና ተሳታፊም ሆኑ። አነጻጽ አሮሞን ከኢትዮጵያዊነት ሲያመክን እንዲሁ ነበር። አሮሞ ሁሉ ለዘመናት የሞቱ ምክንያት የሆነውን አነጻጽ ተከተለ ሌላውን ጠላ እኔ ብቻ አለ። በዛው ልክ ብዙ ሌሎች አሮሞን እንደ አውሬ ማየት ጀመሩ። በመጨረሻም አሮሞ የተባለ ሁሉ በጠባብነት ተፈርጆ ሁሉ ነገሩ በጠላትነት እንዲታይ ተደረገ። ይህ ተረት አይደለም በአይናችን አይተን ያለፍንው እውነት እንጂ። እድሜ ለለማና ቡድኑ አሮሞን ወደ ጥልቅ እየወሰደች የነበረችውን የዘረኝነት መርከብ መሪዋን ይዘው ወደ ኢትዮጵያዊነት ሲመልሷት ወያኔ መግቢያ አጣች። እየሆነ ያለው ይህም ነው። እና ቤተ-አማራ አሁን በጣም መሸቷል። እንደ አነጻጽ-የኑ ጊዜ አይመችም። አማራ በአማራነቱ ለ 27 ዓመት የታረደው አማራ ክልል አደለም። አማራ በአማራነቱ በሞተበትና በተሰቃየበት ቦታ ያለው አማራ እኮ ጠላቶቹ እንደሆናችሁ ከሁሉም በላይ ያውቃል። ዛሬ ላይ ይህ አማራ ለዘመናት በመከራ የጠበቀውን ኢትዮጵያዊነት ሌሎች ወንድሞቹ እየተቀላቀሉት ድል እያገኘ ነው። አሁን አማራም አሮሞም በማንነት የሚገድላቸውን ጠላታቸውን አውቀውታል። በኢትዮጵያዊነት ፊት መቆም የማይችለው አውሬው ወያኔና የወያኔ አጋሮች (አነጻጽ ሌሎች ዘረኞች) እንደሆኑ ተረድተዋል። ዛሬ ከረፈደ ወላጃቸው ወያኔ ራሱ መግቢያ በአጣበት ወቅት ቤተ-አማራ ተብዬው በኢትዮጵያዊነት ላይ ሊቆምር ይሞክራል። አማራነት የአማራ ክልልንም አይወክልም። ቅማንትና አማራ የተባለው እክ አማራነት አይወክልም ለማለት ነው። አገው አለ። አሮሞም ሌላም ሕዝብ አለ። የቤተ-አማራ አማራዊ ጽንፈኝነት አላማው ሁሉም በክልሉ ያሉ ሕዝቦች እኔም እኔም በሚል ዘረኝነት ጉሮኖ እንዲሰበሰቡና በክልሉም ሰላም እንዳይኖር። አማራንና ሌሎች የክልሉን ሕዝቦች ከኢትዮጵያዊነት ማምከንና ለወያኔ አቅም የሌለው እንደልብ የሚዘውር ማሕበረሰብ መፍጠር ነው። ሚስጢሩ ይህና ይህ ብቻ ነው። ልብ በሉ ጎንደር ላይ የተነሳው ኢትዮጵያዊነት በምን ያህል ወያኔን ወገቧን እንደሰበረት። ልብ በሉ እነ ለማና ቡድኑ ከሕዝቡ (ጎንደራዎች) የተቀበሉት ኢትዮጵያዊነት በምን ያህል ፍጥነት ወያኔን ወደመቃብር እያፋጠናት እንደሆነ። እውን ለማና ቡድኑ አሮሞ ብቻ ብለው ኢትዮጵያዊነትን ባያነሱ አሁን ያመጡትን ስኬት ይቻላቸው ነበር? ዛሬ ሁሉም ደረቱን ነፍቶ ሊናገረው የሚችል ነው። ኢትዮጵያዊነት! በየትኛውም መስፈርት የዘር ጉሮኖ ውስጥ ጉብዩ ዲሞክራሲ ፍትህ የሚባልን ማሰብ አይቻልም። ገና ብዙ የሚቀር

ጉዳይ አለ። ማንም በማንነቱ የሚያገኘውም የሚያጣውም ጥቅም ሊኖር አይገባም። ማንም በማንነቱ ሙብቱ ሊገፈፍ አይገባም። አሳፋሪ በሚሆኑ ፖሊሲዎች እኮ ነው ዛሬ እየተነዳን ያለነው። ለማና ቡድኑ አሁን በፍጥነት የአሮሚያ ክልል ሕገ-መንግስትን መናድ አለባቸው። ኢትዮጵያዊነት ብቻ ነው ያለን ሌላ ነግር የለንም። ይህን የተናገሩት ራሳቸው ለማናቸው። ኢትዮጵያዊነት ከመራን በኢትዮጵያ ምድር ሁሉ ሙብት አለን። ይህ ነው ወያኔን እያርበተበታት ያለው ኃይል። እንጂ ማን ጠመንጃ ታጥቆ ተዋጋት። እንደ እንቧ ካብ ይንዳታል ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያዊነት ወያኔን እንጦሮጦስ ይጨምራታል ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ አስተውል ከዚህ በኋላ አትታለል። እባብ ሞኝን ሁለት ጊዜ ነደፈው አንዴ ሳያየው ሁለተኛ በሌላ ቀን መንገድ ላይ ተጠቅሎ አግኝቶት ለጓደኛው ባለፈው የነደፈኝ እኮ ይህ ነው ብሎ በጣቱ ነክቶ ሲያሳየው ነደፈው። እኛ ብዙ ጊዜ ተነድፈናል። በዘር ማንነት የምታስቡ ሁሉ ንስህ ግቡ። ከዚህ በላይ እርግማን የለም። ቤተ አማራ የተባለው በቀጥታ በአማራ የአነግ ግልባጭ እንደሆነ አስተውሉ። ብዙ ሕዝብ የሰመጠበት ግን ወደ መውደቂያው እየሄደ እንደሆነ አላስተውል ያለበት። እኛ በኢትዮጵያዊነታችን ወያኔን እያርበደብድነው ነው። ይህም ነው ሚስጢሩ። ጥቂት ወደ መከላከያውና ሌሎች የታጠቁ ሀይላት ይህንኑ ኢትዮጵያዊነት ማስረጽ ስንችል። ዘረኛ ሁሉ ወይ ይፈወሳል ወደ ቦታው ይላካል። ከመሸ የወያኔ ዘረኛ ቡድን ቤተ-አማራ መርከብ ላይ የወጣችሁ ውረዳ። አላማቸው ያደረጉት ምን እንደሚሰሩ ስለሚያውቁ ባሕር መሐል ትተዋችሁ እንደሚመለሱ አትጠራጠሩ። ይህን ማስተዋል ካልቻላችሁ

እናዝናለን።

ልዑል እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ሕዝቦቿን ይባርክ! አሜን!